



የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ባለስልጣን
Ethiopian Intellectual Property Authority

የአእምሮአዊ ንብረት ጋዜጣ
Intellectual Property Gazette

ቅጽ 22 ቁጥር 40 ሰኔ 12/ 2018
Vol. 22 No. 40 June 19 /2026

የተቃውሞ ጥሪ
ለግንዛቤዎ
መረጃ

በየሰዓምንቱ የሚታተም
Published weekly



www.eipa.gov.et



ማውጫ

CONTENTS



ቅጽ 22 ቁጥር, 40

Vol. 22 No. 40

የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ባለስልጣን

Ethiopian Intellectual Property Authority

1. የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice/.....3

2. የንግድ ምልክት ዕድሳት ማስታወቂያ/Trademark Renewal Renewal.....45

3. የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ/Transfer of Ownership/..... 75



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
 የኮሙኒኬሽንና የሥነ ምግባር ሚኒስቴር

Intellectual Property
 Gazette

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ግብይታዊ		
የአምልካች ስም - Ferrer Internacional, S.A. (ፌዴራል ኢንተርናሽናል ኢ.ሲ.ኤ.) አድራሻ: Gran Via de Carles III, 94, 08028 Barcelona, Spain		
የንግድ ምልክት ስያሜ መግለጫ: የቃኔ		
DISLEP	ጣመኔነቻ ገቢ የሆነበት ቀን	የጣመኔነቻ ቁጥር
	16/05/2022	FTM/13421
ባክም አቀፍ ምድብ - 5		
ጣመኔነቻ የሚሰጥበት ምድብ		
<p>ምድብ 5 - የመድኃኒት እና የአካላት ህክምና ምድቦች፣ ከህፃናት እና ከታመሙ ሰዎች ከመድኃኒትነት የሚያገለግሉ የምዝገባ ምድቦች፣ ገንጠቶች፣ የፋሻ ቁሳቁሶች፣ ጥርሶችን እና የሞላሽን ሻንት ምድቦችን ከመመዘኑ ቁሳቁሶች፣ ፅረ-ተባባይ መድኃኒቶች፣ አረምቶችን እና ሳይንስ አካላትን ከማሰወገድ ዝግጅቶች።</p>		
<p>አመልካች ነካይ የተመከነተውን የንግድ ምልክት ከተዘረዘሩት ሰዎች ጋር በተያያዘ ከማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለዚህም ተቃውሞ ያካው ሰው የጋዜጣ ጣስታዊቱ በወጣ 60 ቀን ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት አንደኛው የሚሆነው ጣስታዊ ከአንድ አስመዘኛ ገንባታ ጋር/በጎ ነካቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን አናስታውቃለን። ስለዚህም ጣንኛውም ሰው ወይም የህግ ሰውነት ያካው ተቋም ባክቤቱ ሳይፈቅድ በአንድ አስመዘኛ ውስጥ የንግድ ምልክቱን ቢገኝ ወይም ባክቤቱ በንግድ ምልክቱ ካይ ያካውን ጣንኛውም ባይነት መብቱን የሚጋፋ ተግባር ሲፈጽም ቢገኝ በአንድ አስመዘኛ ሕግ መሠረት ከሰ አንደኛው መሰረት በሰ አናስታውቃለን።</p>		
የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር		



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ		
የአሎምልካች ስም - Ferrer Internacional, S.A. (ፌደራል ኢንተርናሽናል ኢ.ሲ.ኤ.) አድራሻ: Gran Via de Carles III, 94, 08028 Barcelona, Spain		
የንግድ ምልክት ስዕላዊ መዝገብ: የቃሌ		
PEITEL	ማመልከቻ ዝቢ የሆነበት ቀን	የማመልከቻ ቁጥር
	16/05/2022	FTM/13422
ባከም አቀፍ ምድብ - 5		
ማመልከቻ የሚሸፍናቸው ምርቶች		
<p>ምድብ 5 - የመድኃኒት፣ የአንሰሳት እና የንጅህና አጠባበቅ ምርቶች፣ ከህፃናት እና ከታመሙ ሰዎች ከመድኃኒትነት የሚያገለግሉ የምድብ ምርቶች፣ ፕካስተሮች፣ የፋሻ ቁሳቁሶች፣ ጥርሶች እና የጥርሶ ሻጋታዎችን ከመመዘኑ ቁሳቁሶች፣ ፅረ-ተባቢ መድኃኒቶች፣ አረሞችን እና ጎጂ አንሰሳትን ከማሰወገድ ዝግጅቶች።</p>		
<p>አመልካች ከካይ የተመከነተውን የንግድ ምልክት ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ከማስመዘኑ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃውሞ ያካው ሰው የጋዜጣ ማስታወቂያ በወጣ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት አንደኛውን የሚያሰጥ ማሰሪያ ከኢትዮጵያ አክሱም ምርጫ ንብረት ጽ/ቤት ከአቀረበ ምልክቱን የምንመዘኑ መሆኑን አናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ወይም የህግ ሰውነት ያካው ተቋም ባክቤቱ ላይ ለመቅረብ በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ምልክቱን ቢገኝ ወይም ባክቤቱ በንግድ ምልክቱ ካይ ያካውን ማንኛውም ባይነት መብቱን የሚጋፋ ተገባር ሲፈጽም ቢገኝ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ከሰ አንደኛው መሰረት በሰ አናሳውቃለን።</p>		
የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥሪ ሚኒስቴር ባለስልጣን		



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ		
የአመልካች ስም - Ferrer Internacional, S.A. (ፌዴራል ኢንተርናሽናል ኢ.ሲ.ኤ.) አድራሻ: Gran Via de Carles III, 94, 08028 Barcelona, Spain		
የንግድ ምልክት ስዕላዊ መዝገብ: የቃኔ		
NUCLEO CMP	ጣመኔሰቻ ገቢ የሆነበት ቀን	የጣመኔሰቻ ቁጥር
	16/05/2022	FTM/13423
ባክም አቀፍ ምድብ - 5		
ጣመኔሰቻ የሚሸፍነው ምርቶች		
ምድብ 5- የመድኃኒት፣ የአንሰሳት እና የንጅህና አጠባበቅ ምርቶች፣ ከህፃናት እና ከታመሙ ሰዎች ከመድኃኒትነት የሚያገለግሉ የምዝገባ ምርቶች፣ ፕክሰቶች፣ የፋሻ ቁሳቁሶች፣ ጥርሶችን እና የጥርስ ሻጋታዎችን ከመመዘኑ ቁሳቁሶች፣ ፀረ-ተባባይ መድኃኒቶች፣ አረሞችን እና ጎጂ አንሰሳትን ከማሰወገድ ዝግጅቶች።		
ስመኔሰቻ ነካፊ የተመከነተውን የንግድ ምልክት ነብረዘገጠው ሰቃይት ጋር በተያያዘ ከማስመዘኑ ጥያቄ አቅርቦታ። ስኬታዎቹ ተቃውሞ ያከው ሰው የጋራ ጣስታወቂያ በወጣ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት አንደኛው የሚያሰኙ ጣስታወቂያ ከአንድ አንድምርክሎ ጋር በሆነ ነካቀረበ ምልክቱን የምንመዘኑ መሆኑን አናስታውቃለን። ስኬታዎቹ ማንኛውም ሰው ወይም የሆነ ሰውነት ያከው ተቋም ባክቤቱ ላይ ለቀድሞ በአንድ ውስጥ የንግድ ምልክቱን ቢገኝ ወይም ባክቤቱ በንግድ ምልክቱ ካይ ያከውን ማንኛውም ባይነት መብቱን የሚጋፋ ተገባር ሲፈጸም ቢገኝ በአንድ ሕገ መሠረት ነስ አንደኛው ስራዎችን አናስታውቃለን።		
የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥሪ ሚኒስቴር		



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ		
የአመልካች ስም - Bayer Aktiengesellschaft (ባዮር, አክቲቫንጊሻፍት)		
አድራሻ: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany		
የንግድ ምልክት ስዕካዊ መዝገብ: የቃኔ		
ARNUVEQS	መመዘኛ ገቢ የሆነበት ቀን	የመመዘኛ ቁጥር
	20/12/2024	FTM/16361
ባክም አቀፍ ምድብ - 5		
መመዘኛ የሚሰጥበት ምድብ		
ምድብ 5- በአፈር የሚተካከሩ ላይሚገኙ ስና ስናሰርሲያሲሰን ከመሆኑም የሚያገኙ የመድኃኒት ዝግጅቶች፤ የመድኃኒት ዝግጅቶች፣ ማከገም አክቲቫሚኒቲን ወሰኒዬች		
<p>አመልካች ነዳጅ የተመከነውን የንግድ ምልክት ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ከመጠየቅ ጥያቄ አቅርቦቱ። ስለዚህም ተቃውሞ ያካው ሰው የገዢው ማስታወቂያ በወጣ 60 ቀን ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት እንደመጠየቅ የሚያሰጥኑ ማሰሪያ አካላት የሚገኙ አስምርካዊ ንብረት ጽ/ቤት ነዳጅ ምልክትን የምንመጠየቅ መሆኑን አናሰታውቃለን። ስለዚህም ማንኛውም ሰው ወይም የህግ ሰውነት ያካው ተቋም ባከብሩ ሰብረቅቶ በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ምልክትን ቢገኝ ወይም ባከብሩ በንግድ ምልክት ካይ ያካውን ማንኛውም ባይነት መብትን የሚጋፋ ተግባር ሲፈጸም ቢገኝ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ነስ አንደሚመሰረትበት አናሰውቃለን።</p> <p>የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ስፖርት ባለስልጣን</p>		



የኦሎምፒክ ጥሪ ሰነድ
ጋዜጣ

Intellectual Property
Gazette

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዘገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ		
የአምልካች ስም - KUBOTA Corporation (ነዙታ ኮርፖሬሽን)		
አድራሻ: 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601, Japan		
የንግድ ምልክት ስዕላዊ መግለጫ: የቃኔ		
E-KUBOTA	ጣመኔነቻ ገቢ የሆነበት ቀን	የጣመኔነቻ ቁጥር
	04/06/2025	FTM/16430
ባከም አቀፍ ምድብ - 7 እና 12		
ጣመኔነቻ የሚሸፍነው ምርቶች		
ምድብ 7 - ከመሬት ተሸከርካሪዎች በስተቀር የሚሆኑ ሲንጅናቶ፤ ከመሬት ተሸከርካሪዎች በስተቀር የሚሆኑ ሞተሮች፤ የኤሌክትሮኒክ ጣመኔነቶች።		
ምድብ 12 - ከመሬት ተሸከርካሪዎች የሚሆኑ ሲንጅናቶ፤ ከመሬት ተሸከርካሪዎች የሚሆኑ ሞተሮች፤ ኤሌክትሮኒክ።		
<p>አመልካች ከካይ የተመከተውን የንግድ ምልክት ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ከጣመኔነቱ ጋር ለማስመዘን ጥያቄ አቅርቦታል። ስለዚህም ተቃውሞ ያካው ሰው የገዢው ጣመኔነቱን በወጣ 60 ቀን ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት አንደኛውን የሚያሳኩ ጣሰሪዎች ከአንድ ዓመት በኋላ ለመጠየቅ ይችላሉ። ስለዚህም ጣሰሪዎች ሰው ወይም የሆነ ሰውነት ያካው ተቋም ባከብሩ ሳይፈቅዱ በአንድ ዓመት ውስጥ የንግድ ምልክቱን ቢገኙ ወይም ባከብሩ በንግድ ምልክቱ ካይ ያካውን ጣሰሪዎች ባይነት መብቱን የሚገፋ ተገባር ሲፈጸም ቢገኝ በአንድ ዓመት ውስጥ መሠረት ከሰው አንደኛውን ለማስመዘን ስላስፈቅዱ።</p>		
የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥሪ ሰነድ ሰነድ		



የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

- 1. የአመልካች ስምና አድራሻ፡- ሁናን ዝሁላዩ አሌክትሪክ ካሚፓኒ ሊሚትድ (Hunan zhuoye Electric Company Limited) አድራሻው የጂያንግሁላ ያለ አውቶሎጂያዊ ካውንቲ ኢንዱስትሪያል ዞን፣ ሁናን ፕሮቪንስ፣ ቻይና።
- 2. ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀንና የማመልከቻው ቁጥር፡- FTM/16894/25 ቀን 15/04/2018 ዓ.ም (እ.ኤ.አ 24/12/2025)
- 3. የንግድ ምልክት ስዕላዊ መግለጫ፡- የቃል እና የምስል
- 4. የንግድ ምልክት፡-



- 5. የቀለም አይነት፡- ጥቁርና ነጭ
- 6. ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 34
- 7. ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች፡- ለአጫሾች የሚሆኑ ላይተሮች፣ ለሲጋራ መለከሻዎች (ላይተሮች) የሚሆኑ የጋዝ ኮንቴኔሮች፣ ለሲጋራ መለከሻ የሚሆኑ ሚክሶች፣ አሌክትሪክ ሲጋራዎች፣ በአሌክትሪክ ሲጋራዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፊላሽ ሶሊዥኖች፣ ለአጫሾች የሚሆኑ የሲጋራ መተርከሻዎች (አሽትሬዎች)፣ ክብሪቶች፣ የክብሪት ቀፎዎች፣ የሲጋራ ፊልተሮች፣ ለሲጋራ ወረቀቶች የሚሆኑ ቡኮች። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰውን የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አድልዎ ግብርና ባለስልጣን ካልቀረበ የንግድ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናሳውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመስሎ የሚሰራ ወይም በማናቸውም መንገድ የባለቤቱን መብት የሚነካ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትብታል።

የኢትዮጵያ አድልዎ ግብርና ባለስልጣን



የንግድ ምልክት እርማት ማስታወቂያ

በኦሊምፒክ ኮሚሽን ጋዜጣ ቅጽ 22 ቁ.28 መጋቢት 18/2018 ዓ.ም በገፅ 132 ላይ FTM / 17008 / tm LAMEBO ምድብ 7 የታተመው የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ላይ ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች፡ - ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 7 በስህተት ስለታተመ

መቁረጥን በሚያካትቱ ዘርፎች ለማንኛውም አይነት ቁሳቁስ (ቆዳ፣ ፀጉር፣ ወረቀት፣ ጎማ፣ የሆነ ደግሞ፣ ቡሽ፣ ቪልቪት እና ጨርቃጨርቅ በአጠቃላይ፣ አረፋዎች፣ ያልተሸመነ ቁሳቁስ) ጥቅም ላይ የሚውሉ (ደረቅ፣ዊት-በሉ፣ ናሬ ፣ በተለያዩ ገደብ) የተለያዩ የኢንዱስትሪ ዘርፎች (የቆዳ ኢንዱስትሪ- የቆዳ ፋብሪካዎች የጫማ እና የቆዳ ማምረቻ ማቀነባበሪያዎች የአረፋ፣ የሰው ሰራሽ እና የቡሽ ፋብሪካዎች ማቀነባበሪያ - የጸጉር ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች - ወዘተ) እና በሌሎች የመቁረጥ ዘርፎች። በሚል ተስተካክሎ እንዲነበብ በአክብሮት እንጠይቃለን ።

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚሽን ባለሥልጣን



የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

1. የአመልካች ስምና አድራሻ፡- ላቦራቶሪዮስ ኖርሞን, ኤስ. ኤ. (LABORATORIOS NORMON, S.A.) አድራሻው ሮንዳ ዲ ቫልዴካሪብ 6፣ 28760 - ትሬስ ካንቶን፣ ማድሪድ፣ ስፔን።

2. የንግድ ምልክት	3. የማመልከቻ ቁጥር	4. ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን
CEFAZONOR	FTM/17242/26	13/08/2018 ዓ/ም (እ.ኤ.አ 21/04/2026)
BILASNOR	FTM/17243/26	13/08/2018 ዓ/ም (እ.ኤ.አ 21/04/2026)

5. የንግድ ምልክቶች ስዕላዊ መግለጫ፡- የቃል

6. የቀለም አይነት፡- ጥቁር እና ነጭ

7. ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 05

8. ማመልከቻዎቹ የሚሸፍኗቸው ምርቶች፡- ፋርማሲዮቲካሎች እና ሜዲካል ፕሪፓራሽኖች። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሱት የንግድ ምልክቶች በመዝገብ እንዳይገቡ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ካልቀረበ የንግድ ምልክቶቹን የምንመዘገብ መሆኑን እናሳውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በነዚህ የንግድ ምልክቶች የሚጠቀም ወይም አስመስሎ የሚሰራ ወይም በማናቸውም መንገድ የባለቤቱን መብት የሚነካ ላይ በህግ ክስ ይመሰረታል።

የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

- 1. የአመልካች ስምና አድራሻ፡- ባቦራቶሪየስ ኖርሞን, ኤስ. ኤ. (LABORATORIOS NORMON, S.A.) አድራሻው ሮንዳ ዲ ቫልዶታሪብ 6፣ 28760 - ትራስ ካንቶን፣ ማድሪድ፣ ስፔን።
- 2. ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀንና የማመልከቻው ቁጥር፡- FTM/17244/26 ቀን 13/08/2018 ዓ.ም (እ.ኤ.አ 21/04/2026)
- 3. የንግድ ምልክት ስዕላዊ መግለጫ፡- የቃል
- 4. የንግድ ምልክት፡-

NORMOFLU


- 5. የቀለም አይነት፡- ጥቁር እና ነጭ
- 6. ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 05
- 7. ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች፡- ፋርማሲዮቲካሎች፣ ሜዲካል እና ቬተርናሪ ፕሪፓራሽኖች፣ ለሕክምና አገልግሎቶች የሚሆኑ የሳኒታሪ ፕሪፓራሽኖች፣ ለሕክምና ወይም ለቬተርናሪ ጥቅም ተስተካክለው የሚውሉ ዲያቴክ ምግቦች እና ንጥረ-ነገሮች፣ የሕፃናት ምግቦች፣ ለሰዎች እና ለእንስሳቶች የሚሆኑ ዲያቴሪ ስፕሊሜንቶች፣ ፕላስቲኮች፣ ለድሬሲንጎች የሚሆኑ ማቴሪያሎች፣ ጥርስ ለመከላከል የሚረዳ ማቴሪያል፣ ዴንታል ዋክስ፣ ዲስኪንሬክታንቶች፣ ሸርሚኖችን የሚያጠፉ ፕሪፓራሽኖች፣ ሪንጂሳይዶች (ፀረ-ፊንገስ መድከኒቶች)፣ ሀርቢሳይዶች (ፀረ-አረም መድከኒቶች)። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰውን የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ካልቀረበ የንግድ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናሳውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመስሎ የሚሰራ ወይም በማናቸውም መንገድ የባለቤቱን መብት የሚነካ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

<u>የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ</u>	
1	የአመልካች ስም :- ዲያን ሴራሚክስ ኃ/የተ/የግ/ማ. የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 02 የቤት ቁ. 474 ቂርቆስ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20046/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 03/03/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:-
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 19
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የመሬትና የግድግዳ ሴራሚክ ውጤቶችን ማምረት(ምድብ 19)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ሰጠው ግንባር ግንባር ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ሰጠው ግንባር ግንባር



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- አሁኑኑ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 08 የቤት ቁጥር1014 ከ/ከ የካ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20897/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 08/07/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
4	የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (logistics)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 39
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የመንገድና ደረቅ ጭነት አገልግሎት, የፖስታና ፈጣን መልእክት አገልግሎት (ምድብ 39)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አለምጅዊ ንብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አለምጅዊ ንብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ምዘገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

1	የአመልካች ስምና አድራሻ: BYD COMPANY LIMITED No.1, Yan'an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, People's Republic of China
2	- ማመልከቻ ቁጥር: FTM/16141 - ቀን: 07/02/2025
3	የንግድ ምልክቱ ስዕላዊ መግለጫ: የቃኔ
4	ምልክት: DENZA N7
5	ዓለም አቀፍ ምድብ: 12
6	ማመልከቻው የሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች: መኪናዎች፣ የሞተር መኪናዎች፣ መኪናዎች፣ የሞተር አሳዳጊዎች፣ የሞተር መኪናዎች፣ ኩራት፣ የሞተር አውቶቶች፣ ፎርክሊፍት የሞተር መኪናዎች፣ የመኪና አካላት፣ አውቶሞቢክ ቻሊስ፣ ሞተር ስኬት ስኬት፣ ከመሬት ተሸጎርካሪዎች፣ ከመኪናዎች የብሬን ፓይ፣ ራስ-ሰር መኪናዎች፣ በራሳቸው የሚሳዩ መኪናዎች፣

አመልካች ነካይ የተመከተውን የንግድ ምልክት ከማሰመዘኑ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስኬታዎቹ
ተቃዋሚ ነካ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀን ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት
በመዘኑን አንደኛው የሚያሰኙ ማሰሪያ ክፍት የሰጠ አክሱዎር ትብብር ባለስልጣን ካልቀረበ
ምልክቱን ምንመዘኑን መሆኑን አናስታወቃኝ። ስኬታዎቹ ማንኛውም ገዢ ወይም የህግ
ሰውነት ያካው ተቋም ነካ ባከብረው ፈቃድ ውጪ በዚህ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመሰኩ
በሚሰራ ካይ በሕግ ነስ ይመሰረቱበታል።

የኢትዮጵያ አክሱዎር ትብብር ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዘገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

1 የአመልካች ስምና አድራሻ:
 . BYD COMPANY LIMITED
 No.1, Yan'an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, People's Republic of China

2 - ማመልከቻ ቁጥር: FTM/16890/25 - ቀን: 22/12/2025

3 የንግድ ምልክቱ ስዕላዊ መግለጫ: የቃኔ

4 ምልክት:
 . **BYD e6**

5 ዓለም አቀፍ ምድብ: 12

6 ማመልከቻው የሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች፡
 መሳሪያዎች፣ የሞተር መሳሪያዎች፣ መሳሪያዎች፣ የሞተር አሳዳጊዎች፣ የሞተር መሳሪያዎች፣
 ኩራት፣ የሞተር አውቶቶች፣ ፎርክሊፍት የሞተር መሳሪያዎች፣ የመሳሪያ አገልግሎት፣
 አውቶቶች ማሳሪያ፣ ሞተር፣ አሳዳጊዎች፣ ከመሬት ተሽከርካሪዎች፣ ከመሳሪያዎች የብሬን
 ፓይ፣ ራስ-ሰር መሳሪያዎች፣ በራሳቸው የሚሰሩ መሳሪያዎች፣

አመልካች ከካይ የተመከነውን የንግድ ምልክት ከማስመዘኑ በፊት ጥያቄ አቅርቦታል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካክ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘኑን አንደኛው የሚያሰኙት ማሳሪያ ከኢትዮጵያ አክሱዊ ጥቅም ስልጠና ሰነድ ካልተቀረበ ምልክቱን ምንመዘኑን መሆኑን አናስታወቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ግክሥ ወይም የህግ ሰውነት ያዘው ተቋም ካከባከቡ ፈቃድ ውጪ በዚህ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመሰኩ በሚሰሩ ካይ በሕግ ከሰ ይመሰረቱበታል።

የኢትዮጵያ አክሱዊ ጥቅም ስልጠና ሰነድ



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዘገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

1 የአመልካች ስምና አድራሻ:
 . BYD COMPANY LIMITED
 . No.1, Yan'an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, People's Republic of China

2 - ማመልከቻ ቁጥር: FTM/16912/2025 - ቀን: 15/7/2025

3 የንግድ ምልክቱ ስዕላዊ መግለጫ: የቃኔ

4 ምልክት:
 .
 . **e cube**

5 ዓለም አቀፍ ምድብ: 9

6 ማመልከቻው የሸፍኖቱ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች:
 . የውሃ-ብ ማቀናበሪያ መሳሪያዎች፤ ማገናኛዎች [የውሃ-ብ ማቀናበሪያ መሳሪያዎች]፤ የኮምፒውተር ሃርድዌር፤ የተቀዳ ወይም የሚወርዱ የኮምፒውተር ሶፍትዌር መድረኮች፤ የተቀዳ የኮምፒውተር ሶፍትዌር፤ የተቀዳ የኮምፒውተር ፕሮግራሞች፤ የተቀዳ የናሺኔሽን መሳሪያዎች ከተሸገሩ ማሳሪያዎች [በቦርድ ካይ ያኩ ኮምፒውተሮች]፤ የተጠራቀሙ፣ እኩክትሪን፣ ከተሸገሩ ማሳሪያዎች፤ ባትሪዎች፣ እኩክትሪን፣ ከተሸገሩ ማሳሪያዎች፤ ከእኩክትሪን ተሸገሩ ማሳሪያዎች የኃይል መጠጫ ጣቢያዎች፤ የመኪና ባትሪዎች።

እመክራች ነካይ የተመከነተውን የንግድ ምልክት ከማስመዘኑ ጥያቄ አቅርቦታል። ስለሆነም ተቃዋሚ ነካ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘኑን እንደገና የሚያሰቅጥ ማሰሪያ ከአገልግሎት አገልግሎት ለከፍተኛ ነካቀረበ ምልክቱን ምንመዘኑን መሆኑን አናስታወቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ገዛሱን ወይም የህግ ሰውነት ያከው ተቋም ነካባከቤቱ ፈቃድ ውጪ በዚህ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመሰኩ በሚሰራ ካይ በሌላ ነስ ይመሰረቱበታል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተቋም



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ማንድሌይ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 01 የቤት ቁጥር አዲስ, ንፋስ ስልክ ላፍቶ, አዲስ አበባ /ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/19965/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 25/02/2018 E.C.
3	ምልክት:-
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃል
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁር ና ነጭ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	ALAY
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አሰጪነት አገልግሎት እና ችርቻሮ ንግድ(ምድብ 35)




አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ግብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ግብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ										
1	የአመልካች ስም :- ዊደንሣ ጂ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 07 የቤት ቁ. 42/43 ኢቃቂ ቃሊቲ አዲስ አበባ/ ኢትዮጵያ									
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20081/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 08/03/2018 E.C.									
3	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"> <p>ምልክት:-</p>  </td> <td>4</td> <td>የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>የቀለም ዓይነት:- ሰማያዊ</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ዓለም አቀፍ ምድብ:- 17</td> </tr> </table>	<p>ምልክት:-</p> 	4	የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል	5	የቀለም ዓይነት:- ሰማያዊ	6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-	7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 17
<p>ምልክት:-</p> 	4		የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል							
	5		የቀለም ዓይነት:- ሰማያዊ							
	6		የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-							
	7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 17								
8	<p>ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የፕላስቲክ ውጤቶች ማምረት /የኤሌትሪክ ኢንስታሌሽን/(ምድብ 17)</p>									


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎር ደንብ ሰነድ ሰነድ ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎር ደንብ ሰነድ ሰነድ



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- አዋሽ ካፒታል ኢ.ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 07 የቤት ቁጥር አዲስ ከ/ከ ልደታ አ/አ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20562/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 08/05/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምሳሌ
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁር እና ነጭ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 36
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የኢንቨስትመንት ባንክ አገልግሎት: የሰነድ መዋዕል ነዋሪዎች ድላላ የኢንቨስትመንት ማማከር ገበያ ማፈላለግ ካፒታል ማፈላለግ(ምድብ 36)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ አንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዊ ጉብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።


የኢትዮጵያ አክሱዊ ጉብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice



<u>የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ</u>	
1	<u>የአመልካች ስም :- ከንዳቶራይ ካፌ እና ኬክ ኃ/የተ/የግ/ማህበር</u> <u>የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 02 የቤት ቁጥር አዳሲ, ንፋስ ስልክ, አዳሲ አበባ/ ኢትዮጵያ</u>
2	<u>የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20619/2018</u> <u>ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 19/05/2018 E.C.</u>
3	<u>ምልክት:-</u>
	
	4 <u>የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል</u>
	5 <u>የቀለም ዓይነት:- ቡናማ የቸኮሌት ከለር</u>
	6 <u>የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-</u> <u>(Cafe & Cake)</u>
	7 <u>ዓለም አቀፍ ምድብ:- 30፣ 35 እና 43</u>
8	<u>ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች</u> <u>ኬክ ማምረት(ምድብ 30)። ከክ መስጠት</u> <u>(ምድብ 35) እና የካፌ እና ቁርስ ቤት አገልግሎት(ምድብ 43)</u>


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎን ገብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎን ገብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ስቴላ ፕላስ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር ኦዲሲ, ቂርቆስ, ኦዲሲ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20772/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 25/06/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ቢጫ እና አረንጓዴ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ጥሬ ቡና ፣ የተቆላ ቡና እና ቅባት አህል ባኪነት(ምድብ 35)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥቅም ስርዓት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥቅም ስርዓት ባለስልጣን




የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

Intellectual Property
 Gazette

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ስቴላ ፕላስ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር አዲስ , ቂርቆስ , አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20773/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 25/06/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ነጣ ያለ አረንጓዴ
	6 የብትኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድላ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ጥሬ ቡና/Green Coffee/, የተቆላ ቡና/Roasted Coffee/ ላኪነት(ምድላ 35)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሚኒስቴር ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ፐሮኬር ፋርማሲውቲካልስ ሓ/የተ/የግል ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 13 የቤት ቁጥር አዲስ ከ/ከ 3/4 አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20940/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 17/07/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምሳሌ
	5 የቀለም ዓይነት:-
	6 የብድኅነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (Pharmaceutical)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አስመዳኒት አገልግሎት(ምድብ 35)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘን ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀን ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዲያስተል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጥሬ ማስታወቂያ ሰነድ ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ያንግ ቺንጊንግ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 02 የቤት ቁ. አዲስ ድሬደዋ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20941/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 17/07/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
	6 የብትኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 32
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለሰላሳ መጠጦች መፈብረክ(ምድብ 32)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ግብይት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ግብይት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ሰልፍሻ ኢነርጂ ኢምፖርት ኃ/የተ/የግል/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 07 የቤት ቁ. አዲስ አቃቂ ቃሊቲ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20955/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 18/07/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- አረንጓዴ እና ብርቱካናማ
	6 የብትኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አሰጫ(ምድብ 35)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማስገባት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ሙሰዲፍ ዳንኤል ከድር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር 94/96 ከ/ከ ቂርቆስ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/20977/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 22/07/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
4	የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
5	የቀለም ዓይነት:- ሰማያዊ እና አረንጓዴ
6	የብዥኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (construction chemicals)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 1ኛ 35 እና 37
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የኮንስትራክሽን ኬሚካል መፈሰሰ(ምድብ 1):: አስመጪነት, የኢንዱስትሪ ግብርናና ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ(ምድብ 35) እና የግንባታ ማጠናቀቅ ተቋራጭነት(ምድብ 37)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱም ሥርዓት ገብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱም ሥርዓት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ሬይዝን ፕላስቲክ ፐሮዳክትስ ማኑፈክቸሪንግ የአመልካች አድራሻ:- ለገጣፎ ለንዳዲ ሸገር ከተማ አሮሚያ ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21003/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 24/07/2018 E.C.		
3		4	የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የባላቸኝነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 21
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የፕላስቲክ ሳህናት መፈሰረክ(ምድብ 21)		


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎን ግብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎን ግብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ጠብታ አቁብ ቴክ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 08 የቤት ቁ. 291/801 የካ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21053/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 08/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ሰማያዊ ቢጫ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (image of dolar)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 36
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የፋይናንስ የኢንሹራንስ የሪልስቴትና የንግድ ስራዎች(ምድብ 36)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱድ ገብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱድ ገብረት ባለስልጣን




የአክሱም ሥርዓት ገብረት
ገጽ

Intellectual Property
Gazette

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ኢትዮጵያ ጎልድን ጋ/የተ/የግል/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁ. 520 ቢ.ቁ. G-01 ቂርቆስ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21060/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 09/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
4	የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁር እና ነጭ
6	የብዥናነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የአስመዳኒት አገልግሎት (ምድብ 35)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዲይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱም ሥርዓት ገብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱም ሥርዓት ገብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

<u>የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ</u>	
1	የአመልካች ስም :- የኢትዮጵያ የከፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ - የቤት ቁ. አዲስ አቃቂ ቃሊቲ አዲስ አበባ/ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21087/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 15/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ብርቱካናማ, ጥቁር ሰማያዊ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (Toll Online Linked Option and image of road)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 36 እና 39
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የድጅታል ከፍያ አገልግሎት(ምድብ 36) እና መንገዶችና ቁጥጥር የሚከፍልባቸው መንገዶች ማስተዳደር(ምድብ 39)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎን ግብርና ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎን ግብርና ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ሂፍቲናስ ማምረትና ንግድ ሃ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ ስ የቤት ቁጥር አዲስ ከ/ከ ንፋስ ስልክ ላፍቶ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21118/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 19/08/2018 E.C.
3	ምልክት:-
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃል
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ኮም
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (SOAP)
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የንጹህና የኮስሞቲክስ እቃዎች እና ግብአቶች መፈብረክ(ምድብ 3)

SNAP SOAP


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎን ገብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎን ገብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ዊና ትሬዲንግ ኅላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር 1212/407 ከ/ከ ቦሌ ኦዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21155/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 28/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- በኑሚሪክ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (TRADING)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች በኑና ሻይ ቅጠል ላኪነት(ምድብ 35)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ አንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎን ግብርና ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎን ግብርና ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ፐሮፌሽናል ኤሌክትሮኒክስ ዳታ ሲስተም ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 01 የቤት ቁጥር አዲስ ከ/ከ ቂርቆስ አዲስ አበባ/ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21158/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 29/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ኤሬንጅ እና ኑጭ
	6 የባህሪና ንጉስ መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 42
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ሰፍትዌር መፈብረክ (ዲዛይን ማድረግ፣ ማበልጸግና ትግበራን ያካትታል)(ምድብ 42)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦታል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥራት ማስጠበቅ ሚኒስቴር ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥራት ማስጠበቅ ሚኒስቴር



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ዴልታ ኤስቴትስ ትሬዲንግ ሆ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር አዲስ/401 4ተኛ ፎቅ ከ/ከ ባሌ አ/አ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21161/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 29/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ሬዛ አረንጓዴ እና ብርቱካናማ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (sacred transformation)
7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 41
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የአጭር ጊዜ የቴክኒክ ትምህርት እና ስልጠና አገልግሎት(ምድብ 41)


አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርበዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎር ንብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎር ንብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ኦሪ ከማል መሀመድ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ ዐየቤት ቁጥር አዲስ ከ/ከ ኢቃቂ ቃሊቲ አ/አ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21164/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 29/08/2018 E.C.
3	ምልክት:- 
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃልና ምስል
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍነው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የንጽህና እና ኮስሙቲክስ ኢቃቂ እና ግብአቶች መፈብረክ(ምድብ 3)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዘገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዘገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ሰጠው ማስታወቂያ ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘገብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ሰጠው



የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ

Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ	
1	የአመልካች ስም :- ኪዲኤ ኢንተርናሽናል የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 02የቤት ቁጥር 426/B ከ/ከ ቂርቆስ አ/አ ኢትዮጵያ
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/21175/2018 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 03/09/2018 E.C.
3	ምልክት:-
	አሬክስ
	4 የምልክቱ መግለጫ:- የቃል
	5 የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
	6 የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
	7 ዓለም አቀፍ ምድብ:- 9
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ቴሌቪዥን፣ ሬድዮ የመገናኛ መሳሪያዎች መፈብረክ(ምድብ 9)

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ አንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አክሱዎር ግብረት ባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱዎር ግብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ስካይ ኢንተርናሽናል ኤጂ (Sky International AG)

አድራሻ: Rue du Puits-Godet 12, c/o Sky Switzerland, SA, 2000 Neuchatel, Switzerland

2. የጥበቃ ጊዜው:	ከ 28/03/2026G.C እስከ 28/03/2033G.C
3. ማመልከቻ ቁጥር:	FTM/10503

4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 06/04/2016 Vol No. LXXXIII-096 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አድልዎ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ ሰነድ ሰነድ

ለግንዛቤ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::



የንግድ ምልክት አድገት ማስታወቂያ

1. አመልካች: **ALSTOM**. አድራሻ: **48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, FRANCE.**

2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 10515 የጥበቃ ጊዜው: ከ 04/04/2026 እስከ 04/04/2033 እ.ኤ.አ



3. ንግድ ምልክት:

4. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን Vol. LXXX-No. 141-21/05/2013 በወጣው ማስታወቂያ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው። ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በሀገር ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አክሱድ ስርዓት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. አመልካች: **ALSTOM**. አድራሻ: **48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, FRANCE.**

2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 10517 የጥበቃ ጊዜው: ከ 04/04/2026 እስከ 04/04/2033 እ.ኤ.አ

ALSTOM

3. ንግድ ምልክት:-

4. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን Vol. LXXX-No. 142-22/05/2013 በወጣው ማስታወቂያ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው። ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በሀገር ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚሽን ባለሥልጣን



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክሌት: SOCIETE PHYTEAL

አድራሻ: Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET- ARIANA-TUNISIA,
TUNEZ

I. 2. የማመልከት ቁጥር: FTM/ 10702

3. የጥበቃ ጊዜ: 11/6/2026 እስከ 11/6/2033

4. የንግድ ምልክት:

PHYTOVERA

5. ባክሌት የንግድ ምልክትን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ
በቀን 26/2/2012 Vol.LXXIX No.056 እና በኢትዮጵያ ሄራክስ
በቀን 6/11/2019 Vol.LXXVI No.048 በወጣው ማስታወቂያ
ካይ ከተዘረዘሩት ሰቃዎችና አገልግሎቶች ነው : :

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰወ. ነክባክሌት
ፍቃድ ወይም በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።
የኢትዮጵያ አስምሮአዊ ንብረት ባክሌት



የንግድ ምልክት ዕድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክቤት: SOCIETE PHYTEAL

አድራሻ: Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET- ARIANA-TUNISIA,
TUNEZ

2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 10703

3. የጥበቃ ጊዜ: 11/6/2026 እስከ 11/6/2033

4. የንግድ ምልክት:

FONGIBIO

5. ባክቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ
በቀን 26/2/2012 Vol.LXXIX No.056 እና በኢትዮጵያ ህግ
በቀን 6/11/2019 Vol.LXXVI No.048 በወጣው ማስታወቂያ
ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው::

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካከባከበቱ
ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አስምርራዊ ንብረት ባክቤት



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክቤት: SOCIETE PHYTEAL

አድራሻ: Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET- ARIANA-TUNISIA,
TUNEZ

2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 10705

3. የጥበቃ ጊዜው: 11/6/2026 እስከ 11/6/2033

4. የንግድ ምልክት:

FITALGINE

5. ባክቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ
በቀን 26/2/2012 Vol.LXXIX No.056 እና በኢትዮጵያ ሄራክስ
በቀን 5/11/2019 Vol.LXXVI No.047 በወጣው ማስታወቂያ
ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው : :

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካከባከበቱ
ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።
የኢትዮጵያ አስምርጻዊ ንብረት ባክስጠጣን



የንግድ ምልክት ለድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክቤት: SOCIETE PHYTEAL

አድራሻ: Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET- ARIANA-TUNISIA,
TUNEZ

2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 10706

3. የጥበቃ ጊዜ: 11/6/2026 እስከ 11/6/2033

4. የንግድ ምልክት:

POUX BLOCK

5. ባክቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ
በቀን 26/2/2012 Vol.LXXIX No.056 እና በኢትዮጵያ ህጋዊ
በቀን 5/11/2019 Vol.LXXVI No.047 በወጣው ማስታወቂያ
ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው : :

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰወ. ነክባክቤቱ
ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አስምሮአዊ ንብረት ባክስጠጣን



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ባጃጅ አውቶ ሊሚትድ (Bajaj Auto Limited)

አድራሻ: Akurdi, Pune – 411 035, India

2. የጥበቃ ጊዜው:	ከ 25/06/2026G.C እስከ 25/06/2033G.C
3. ማመልከቻ ቁጥር:	FTM/10756

4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 10/02/2012 Vol No. LXXVI-035 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ።

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አድልዎ ግብርና ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ

1. የአመልካች ስም:- HENKEL AG & CO. KGAA

አድራሻ:- Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Germany

2. ማመልከቻ ቁጥር:-

FTM/3342

3. የሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ

13/06/2026-12/06/2033

4. የንግድ ምልክት :-

SCHWARZKOPF

5. ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው በ16/12/2004 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ VOL. LXXI NO.346 በወጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው። መንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ምልክት ሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ ሰነድ ሰጠ



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ኤች ኤንድ ኤም ሄንሰ ኤንድ ሞሪትዝ ኤቢ (H&M Hennes & Mauritz AB)

አድራሻ: SE-106 38 Stockholm, Sweden

2. የጥበቃ ጊዜው:	ከ 16/07/2026G.C እስከ 16/07/2033G.C
3. ማመልከቻ ቁጥር:	FTM/4328

MTWTFSS WEEKDAY

4. የንግድ ምልክት:

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጊዜ ጥበቃ ቁጥር 28/12/2004 Vol No. LXXI-358 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጥበቃ ሚኒስቴር




የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ጉቺዮ ጉቺ ኤስ.ፒ.ኤ (GUCCIO GUCCI S.P.A.)

አድራሻ:

2. የጥበቃ ጊዜው:	ከ 22/06/2026G.C እስከ 22/06/2033G.C
3. ማመልከቻ ቁጥር:	FTM/73



4. የንግድ ምልክት:

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጊዜ ጥበቃ በቀን 22/02/2005 Vol No. LXXII-052 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አድልዎ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ



የንግድ ምልክት ለድሳት ማስታወቂያ

- የምልክት ባለቤት ስም: Joh. Wilh. Von Eicken GmbH አድራሻው Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lubeck, Germany
 - የመመዘኛ ቁጥር: FTM. FTM/8902/2017
 - የጥበቃ ህደድ: ከ24/02/2026 አስከ 24/02/2033
 - የንግድ ምልክት:
- Jockey**
- ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ12/07/2004 ዓ.ም በVol-LXXI No. 192 ባወጣው ማስታወቂያ ላይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው።
 - ይህ ንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፈቃድ በሆነ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኋላ የጽናት ምክንያት ሆኖ ሊጠየቅ።

የኢትዮጵያን ለእያንዳንዱ የንብረት ባለቤት ጥቅም



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም እና አድራሻ፡ ትራንስኔት ሚዩዚክ ቴክኖሎጂ (ሸንጠን) ሊሚትድ(Transsnet Music Technology (Shenzhen) Limited) አድራሻው 3B53፣ ኒው ግሪን አይስላንድ ሕንፃ፣ ቁጥር 1175፣ ናንሻን ጎዳና፣ ገርያንግናን ማሕበረሰብ፣ ናንሻን መንገድ፣ ናንሻን ቀጠና፣ ሸንጠን ከተማ፣ ቻይና።

2. የማመልከቻው ቁጥር፡ FTM/9932/2018

3. የንግድ ምልክቱ



4. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በዓለም አቀፍ ምድብ 41 በ12/05/2011 ዓ/ም በVOL-LXXVIII-No.132 በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት አገልግሎቶች ነው።

5. የንግድ ምልክቱ ከ እ.ኤ.አ 17/09/2025 እስከ እ.ኤ.አ 16/09/2032 ታድሷል። በመሆኑም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት የሚጠቀም ወይም አስመስሎ የሚሰራ ወይም በማናቸውም መንገድ የባለቤቱን መብት የሚነካ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትብታል።

የኢትዮጵያ አድልዎ ግብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት አድገት ማስታወቂያ

- የምልክት ባለቤት ስም: **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED** አድራሻው 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan
- የመዘገብ ቁጥር: FTM/2312
- የጥበቃ ጊዜ: ከ24/05/2025 አስከፊ 24/05/2032
- የንግድ ምልክት:

DAIICHI SANKYO

- ባለቤቱ የንግድ ምልክት የሚጠቀምበት በ06/10/2003 ዓ.ም በVol-LXXVIII No. 276 ባወጣው ማስታወቂያ ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎች አንዱ ነው።
- ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማሻሻያው ለውክባለቤቱ ፈቃድ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኋላ የጽናት ማስታወቂያ ነው።

የኢትዮጵያ ለእስተርኒታል ፕሮፕርቲ አወጣጥ



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ፔትራ ኢንዱስትሪስ ኃ/የተ/የግል ማህበር
አድራሻ: ወረዳ ፋሪ፤ የቤት ቁጥር-129B ፤ ፖስታ ሳጥን ቁጥር-1150፤ አሮሚያ ልዩ ዞን፤ ፊንጫ ዙሪያ
2. የማመልከቻ ቁጥር: LTM/972/2018
3. የጥበቃ ጊዜው: ከ 04/10/2018 እስከ 04/10/2025
4. የንግድ ምልክት:

PACIFIC

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 01/07/2012 ዓ.ም በ LX XI-294 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አክሱዎን ገብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት አድራሻ ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክሌት ስም: SZ Xinruiming Technology Co., Ltd (ኤስዲዲ ኪንሩሚንግ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሊሚትድ)

2. አድራሻ: 4-A1, BUILDING A, QINGCHUANGCHENG, PINKE TOWN, ZHANGKENG COMMUNITY, MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

3. የመመዘኛ ቁጥር: FTM/10257

4. የጥበቃ ጊዜ: ከ 02/01/2026 እስከ 02/01/2033

5. የንግድ ምልክት:



6. ባክሌት የንግድ ምልክትን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 29/1/2014 ዓ.ም በ Vol No. LXXXI-029 በወጣው ማስታወቂያ ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::

7. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካከባከሉት ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አስምሮአዊ ንብረት ባክሌት ማስታወቂያ



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: ኤክሰን ሞቢል ኮርፖሬሽን (Exxon Mobil Corporation)

አድራሻ:- 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, Texas 77389, U.S.A

2. የጥበቃ ጊዜው:	ከ 21/01/2026 G.C እስከ 21/01/2033G.C
3. ማመልከቻ ቁጥር:	FTM/10303

4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 07/10/2012 Vol No. LXXIX-277 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ።

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አድልዎ ግብረት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት ስድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክሌት ስም: LOCK & LOCK CO., LTD. (ሎክ ኤንድ ሎክ ካምፓኒ ሊ.ሚትድ)
2. ስድራሽ: 386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asan-si, Chungngnam, Korea
3. የሚመለከቱ ቁጥር: FTM/10576
4. የሞቀ ጊዜ: ከ 19/04/2026 እስከ 19/04/2033
5. የንግድ ምልክት:



6. ባክሌት የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 18/04/2013 ዓ.ም በ Vol No. LXXX-118 በወጣው ማስታወቂያ ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ።
7. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካከባከሉት ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሆኖ ይጠየቃል።
የኢትዮጵያ አክሱም ስርዓት ንብረት ባክስጠጣን።



የንግድ ምልክት ሰነድ ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: GUANGDONG HUACHANG ALUMINUM FACTORY CO., LTD

(ጉዳይ/የንግድ ምልክት ሰነድ አድራሻ: ባህርይ ለ. ሚትድ)

2. አድራሻ: WORKSHOP 3 & WORKSHOP 2 & WORKSHOP 1 (OXIDATION SECTION) & WORKSHOP 1 (SPRAY SECTION), NO. 3, HONGLING 4TH ROAD, (PHASE 2), CHANGHONGLING INDUSTRIAL PARK, SHISHAN TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. የመመዘኛ ቁጥር: FTM/10580

4. የጥበቃ ጊዜ: ከ 23/04/2026 አስከሬ 23/04/2033

5. የንግድ ምልክት:



6. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የጠቀመበት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ምልክት ሰነድ ቁጥር 06/02/2014 ዓ.ም በ Vol No. LXXXI-036 በወጣው ማስታወቂያ ካይ ከተዘረዘሩት ሰነድ ስር አገልግሎት ነው።

7. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማሻሻያው ሰው ካከባከበቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኋላ የሚገኝ ሆኖ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ምልክት ሰነድ ባለስልጣን።



የንግድ ምልክት ዕድሳት ማስታወቂያ

Trademark Renewal

የንግድ ምልክት ዕድሳት ማስታወቂያ

1.	የባለቤቱ ስም አድራሻ	ታይግር ፋድ ብራንድስ ኢንተለክቲዋል ፐርቲከር ሆልዲንግ ኮምፓኒ (ፐቲዮይ) ሲ.ሚትድ (Tiger Food Brands Intellectual Property Holding Company (PTY) Limited) 232 Corner Van Dyk and Power Street, Boksburg East, Boksburg Gauteng 1459 South Africa
2.	የማመልከቻ ቁጥር	FTM/10690/2019
3.	የዕድሳት ጊዜ	ከ05/06/2026 እስከ 05/06/2033
4.	የንግድ ምልክት	
5.	ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው በዓለም-አቀፍ ምድብ 30 በ23/02/2013 ዓ.ም. በአዲስ ዘመን ጋዜጣ VoLLXXX No.083 በውጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው።	
6.	ማንኛውም ግለሰብ ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም - ከባለቤቱ ሳያስፈቅድ በዚህ የንግድ ምልክት በሚገለገል ወይም አስመስሎ በሚሠራ ላይ በሕግ ክስ ይመሠረተበታል። የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ግብይት ሚኒስቴር	



የንግድ ምልክት ዕድሳት ማስታወቂያ

1.	የባለቤቱ ስምና አድራሻ	ኢያን ማክሎይድ ዲስቲሊርስ ሊሚትድ (Ian Macleod Distillers Limited) Russell House, Dunnet Way, Broxburn, EH52 5BU, United Kingdom
2.	የማመልከቻ ቁጥር	FTM/10691/2019
3.	የዕድሳት ጊዜ	ከ05/06/2026 እስከ 05/06/2033
4.	የንግድ ምልክቱ	LONDON HILL
5.	ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው በዓለም-አቀፍ ምድብ 33 በ19/03/2013 ዓ.ም. በአዲስ ዘመን ጋዜጣ Vol.LXXX No.019 በወጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው።	
6.	ማንኛውም ግለሰብ ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም - ከባለቤቱ ሳያስፈቅድ በዚህ የንግድ ምልክት በሚገለገል ወይም አስመስሎ በሚሠራ ላይ በሕግ ክስ ይመሠረትበታል። የኢትዮጵያ አድልዎ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ ሰነድ ሰነድ	



የንግድ ምልክት አድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባክሌት ስም: ARKRAY, INC (አርክራይ አይ.ኤን.ሲ.)
2. አድራሻ: 57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO MINAMI-KU, KYOTO, Japan
3. የመመዘኛ ቁጥር: FTM/10719
4. የጥበቃ ጊዜ: ከ 12/06/2026 አስከ 12/06/2033
5. የንግድ ምልክት:



6. ባክሌት የንግድ ምልክት የመጠቀሚያ ሰነድ በደብዳቤ ቁጥር 23/04/2013 ዓ.ም በ Vol No. LXXX-113 በወጣው ማስታወቂያ ካይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው።
7. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካከባከሌት ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኋላ የጥበቃ ህግ ይጠየቃል።
የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ግብይት ሚኒስቴር።



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ



1. የአመልካች ስም:- አስትራ-ዜኒካ ኤቢ (AstraZeneca AB) አድራሻ:- SE-151 85 Södertälje, Sweden	
2. ማመልከቻ ቁጥር	FTM/10730
3. የእድሳት ጊዜ	18/06/2026 - 17/06/2033
4. የንግድ ምልክቱ	VEGDURIS
5. ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው በ17/08/2012 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ VOL. LXXIX NO.227 በወጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው። ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ይጠየቃል።	

የኢትዮጵያ አዳዲስ ስራ ግብርና ጥበቃ ሚኒስቴር



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ



1. የአመልካች ስም:- አስትራዜኒካ ኤቢ (AstraZeneca AB) አድራሻ:- SE-151 85 Södertälje, Sweden	
2. ማመልከቻ ቁጥር	FTM/10731
3. የእድሳት ጊዜ	18/06/2026 - 17/06/2033
4. የንግድ ምልክት	TRIGZALTO
5. ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው በ17/08/2012 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ VOL. LXXIX NO.227 በወጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው። ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ይጠየቃል።	

የኢትዮጵያ አዳዲስ ስራ ግብርና ባለስልጣን



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

ቁ

1. የአመልካች ስም:- TotalEnergies SE አድራሻ: 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France	
2. ማመልከቻ ቁጥር	FTM/10732
3. የእድሳት ጊዜ	18/06/2026- 17/06/2033
4. የንግድ ምልክቱ	COOLTECH
5. ባለቤቱ ይህንን የንግድ ምልክት የሚጠቀመው ለምድብ 01 ሲሆን በ09/04/2013 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ VOL. LXXX NO. 099 በወጣው ማስታወቂያ ከተዘረዘሩት ምርቶች ጋር በተያያዘ ነው። ማንኛውም ሰው ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ይጠየቃል።	

የኢትዮጵያ አክሱድ ስርዓት ባለስልጣን



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: **እስክንድር ተስፋዬ /ኢታብ ሳሙና ፋብሪካ**
አድራሻ: **, ታቦር , አዋሣ, ኢትዮጵያ**
2. የማመልከቻ ቁጥር: **LTM/4575/2018**
3. የጥበቃ ጊዜው: ከ **02/07/2029** እስከ **02/07/2036**
4. የንግድ ምልክት:

LANGANO

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ **16/04/2009** ዓ.ም በ **LXVIII-218** በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ ሰነድ



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: አሄድ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ
እድራሻ: ወረዳ 081 የቤት ቁጥር-አዲስ, የካ, አዲስ አበባ
2. የማመልከቻ ቁጥር: LTM/6992/2018
3. የጥበቃ ጊዜው: ከ 24/04/2018 እስከ 24/04/2025
4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 12/04/2019 ዓ.ም በ LXXVIII-214 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ ሰነድ



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: አሄድ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ
አድራሻ: ወረዳ 081 የቤት ቁጥር-አዲስ, የካ, አዲስ አበባ
2. የማመልከቻ ቁጥር: LTM/6997/2018
3. የጥበቃ ጊዜው: ከ 25/04/2018 እስከ 25/04/2025
4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 12/04/2019 ዓ.ም በ LXXVIII-214 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጥበቃ ሰነድ ሰነድ



የንግድ ምልክት እድገት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም: አሄድ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ
እድራሻ: ወረዳ 081 የቤት ቁጥር-አዲስ, የካ, አዲስ አበባ
2. የማመልከቻ ቁጥር: LTM/6998/2018
3. የጥበቃ ጊዜው: ከ 25/04/2018 እስከ 25/04/2025
4. የንግድ ምልክት:



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 11/04/2019 ዓ.ም በ LXXVIII-213 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር



የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership


የንግድ ምልክት ባለቤት ስም እና አድራሻ ለውጥ ማስታወቂያ

Taizhou Bison Machinery Co., Ltd የተሰየመና አድራሻውም Building 8, No. 1515, East of Fengnan Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, prople’s Republic of China የሆነ ስሙን እና አድራሻውን ወደ Zhejiang Bison Machinery Co., Ltd አድራሻዉ Street : Room 102, Building 1, No.1988-1 Haichang Road, Sanjia district, Taizhouwan New Area, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, China መከፈጥና ነዚህ ቤቶች ከተመከከተዉ የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ግዛዊ ባክሌትና ብቸኛ ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተክሏል።



የንግድ ምልክቱ በማመልከቻ ቁጥር FTM/ 13354 ገጽጫጠቀምበት በምድብ 7 ካይ ሲሆን፤ የንግድ ምልክቱ የምዝገባ ማስረጃም ተሰጥቶታል። ስከሆንም ማንኛዉም ሰዉ ነባከቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ነተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አስምሮሶዊ ንብረት ባክሌት ግን



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
ግብርና ጥሬ ጥቅም ስም ለውጥ ማስታወቂያ

Intellectual Property
Gazette

የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership

የንግድ ምልክት የስም ለውጥ ማስታወቂያ

ኢሲኤ ትሬዲንግና ማኑፋክቸሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር አድራሻው ወረዳ 01 የቤት ቁጥር. አዲስ ንፋስ ስልክ ላፍቶ አዲስ አበባ /አትዮጵያ የሆነ ከዚህ በታች የሰፈረው የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ብቸኛ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተገልጿል።

በኢትዮጵያ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ዝርዝር

ንግድ ምልክት	የማመልከት ቁጥር	የማስታወቂያዎቹ ቁጥርና ቀን
	LTM/1404 4	ቁጥር: LXXXII NO-284 ቀን: 21/06/2023

የንግድ ምልክት የሚውለው ከፍ ብለው በተዘረዘሩት ማስታወቂያዎች ላይ ለተጠቀሱት ዕቃዎች ሲሆን ንግድ ምልክት በማስታወቂያዎቹ ላይ ይገኛል። ባለቤቱ በዚህ የንግድ ምልክት ላይ ያለውን ስም ኢሲኤ ትሬዲንግና ማኑፋክቸሪንግ ባለ አንድ አባል ኃ/የተ/የግ/ማህበር በማለት የቀየረ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጥሬ ጥቅም ስም ለውጥ ስርተፍኬት ተረጋግጧል። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት በሚጠቀም ወይም አስመስሎ በሚሰራ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጥሬ ጥቅም ስም ለውጥ ማስታወቂያ



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

Intellectual Property
Gazette

የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership

የንግድ ምልክት የስም ለውጥ ማስታወቂያ


ኢሲኤ ትሬዲንግና ማኑፋክቸሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ አድራሻው ወረዳ 01 የቤት ቁጥር. አዲስ ንፋስ ስልክ ላቆቶ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የሆነ በዚህ በታች የሰፈረው የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ብቸኛ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተገልጿል።

በኢትዮጵያ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ዝርዝር

ንግድ ምልክት	የማመልከት ቁጥር	የማስታወቂያው ቁጥርና ቀን
	LTM/1404 5	ቁጥር: LXXXII NO-284 ቀን: 21/10/2023

የንግድ ምልክት የሚውለው ከፍ ብለው በተዘረዘሩት ማስታወቂያዎች ላይ ለተጠቀሱት ዕቃዎች ሲሆን ንግድ ምልክት በማስታወቂያው ላይ ይገኛል። ባለቤቱ በዚህ የንግድ ምልክት ላይ ያለውን ስም ኢሲኤ ትሬዲንግና ማኑፋክቸሪንግ ባለ አንድ አባል ኃ/የተ/የግ/ማ በማለት የቀየረ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሰጠው ሰርተፍኬት ተረጋግጧል። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት በሚጠቀም ወይም አስመስሎ በሚሰራ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር



የአክሱዎርዊ ንብረት ጋዜጣ

Intellectual Property Gazette


የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership

የንግድ ምልክት መብት ማስተላለፍ ማስታወቂያ

ኤ ኤን ኤስ ቴ ትሬዲንግ እና ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/ግ/ማህበር አድራሻው ወረዳ 09 የቤት ቁጥር አዲስ MFB-19, ልደታ, አዲስ አበባ የሆነ ከዚህ በታች የሰፈረው የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ብቸኛ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተገልጿል።

በኢትዮጵያ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ዝርዝር

ንግድ ምልክት	የማመልከት ቁጥር	የማስታወቂያዎቹ ቁጥርና ቀን
	LTM/8546 /2025	ቁጥር: LXXIX-163 ቀን: 21/02/2020

የንግድ ምልክቱ የሚውለው ከፍ ብለው በተዘረዘሩት ማስታወቂያዎች ላይ ለተጠቀሱት ዕቃዎች ሲሆን ንግድ ምልክቱ በማስታወቂያዎቹ ላይ ይገኛል። ባለቤቱ በዚህ የንግድ ምልክት ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት መሳሰሉ ፉድ ከምጥሌክስ ኃ/የተ/ግ/ማ አድራሻው ወረዳ 07 የቤት ቁጥር 107 ክፍለ ከተማ ልደታ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ, ኢትዮጵያ ለሆነ ድርጅት ያስተላለፈ ሲሆን ይህም

በኢትዮጵያ አክሱዎርዊ ንብረት ባለስልጣን

በተመዘገበ የባለቤትነት ለውጥ ሰርተፍኬት ተረጋግጧል። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት በሚጠቀም ወይም አስመስሎ በሚሰራ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አክሱዎርዊ ንብረት ባለስልጣን



የአክሱም ሥልጣን ባለስልጣን ጋዜጣ

Intellectual Property Gazette

የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership

የንግድ ምልክት ሙብት ማስተላለፍ ማስታወቂያ

ኤ ኤን ኤስ ቲ ትሬዲንግ እና ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/ማ/ማህበር አድራሻው ወረዳ 09 የቤት ቁጥር አዲስ MFB-19, ልደታ, አዲስ አበባ የሆነ ከዚህ በታች የሰፈረው የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ብቸኛ ባለቤትና ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተገልጿል።


በኢትዮጵያ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ዝርዝር

ንግድ ምልክት	የማመልከት ቁጥር	የማስታወቂያዎቹ ቁጥርና ቀን
	LTM/8547 /2025	ቁጥር: LXXIX-163 ቀን: 21/02/2020

የንግድ ምልክቱ የሚውለው ከፍ ብለው በተዘረዘሩት ማስታወቂያዎች ላይ ለተጠቀሱት ዕቃዎች ሲሆን ንግድ ምልክቱ በማስታወቂያዎቹ ላይ ይገኛል። ባለቤቱ በዚህ የንግድ ምልክት ላይ ያለውን የባለቤትነት ሙብት ሙሳሙስ ፉድ ኮምፕሌክስ ኃ/የተ/ማ/ማ አድራሻው ወረዳ 07 የቤት ቁጥር 107 ክፍለ ከተማ ልደታ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ, ኢትዮጵያ ለሆነ ድርጅት ያስተላለፈ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ባለስልጣን

በተመዘገበ የባለቤትነት ለውጥ ሰርተፍኬት ተረጋግጧል። ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት በሚጠቀም ወይም አስመስሎ በሚሰራ ላይ በህግ ክስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አክሱም ሥልጣን ባለስልጣን



**የእምራዊ ንብረት
ጋዜጣ**

**Intellectual Property
Gazette**

የንግድ ምልክት የባለቤትነት ለውጥ ማስታወቂያ

Transfer of Ownership

የንግድ ምልክት የሙብት ማስተላለፍ ማስታወቂያ

አፕላይድ ዲ.ቤ. ፐብሊክ ካምፓኒ ሊሚትድ (Applied DB Public Company Limited.) አድራሻ: **NO. 252 MOO 4, SUKHUMVIT ROAD, PRAKASA, MUANG, SAMUTPRAKARN PROVINCE, Thailand.** የሆነ ነዚህ በታች የሰፈረው የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ብቸኛ ባክሌትና ተጠቃሚ መሆኑ በዚህ ማስታወቂያ ተገልጿል።

በኢትዮጵያ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ዝርዝር

ንግድ ምልክት	የማመኔክቻ ቁጥር	የማስታወቂያዎቹ ቁጥርና ቀን
	FTM/9345	Vol LXX No.043 30/10/2013
	FTM/9344	Vol LXX No.043 30/10/2013

የንግድ ምልክቱ የሚወከው ነፍ ብከው በተዘረዘሩት ማስታወቂያዎች ካይ ከተጠቀሱት ዕቃዎች ሲሆን ንግድ ምልክቱ በማስታወቂያዎቹ ካይ ይገኛል። ባክሌቱ በዚህ የንግድ ምልክት ካይ ያከውን የባክሌትነት መብት እኔ ሺ ኦርፓን (ADB Sealant Company Limited.) አድራሻ: **(NO.252 M.4 SUKHUMVIT ROAD, PRAKASA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280)** ከሆነ ድርጅት ያስተካከል ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ አስምራዊ ንብረት ጽ/ቤት በተመዘገበ የባክሌትነት ከውጥ ሰርተፍኬት ተረጋግጧል። ስለሆነም ማንኛውም ግክሥ ወይም የህግ ሰውነት ያከው ተቋም ካከባከሌቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት በሚጠቀም ወይም አስመሰከው በሚሰራ ካይ በህግ ነስ ይመሰረትበታል።

የኢትዮጵያ አስምራዊ ንብረት ባክሌት



**የአዕምሮ ውጤት የሆኑ የፈጠራ ሥራዎች
እንደማንኛውም ቁሳዊ ንብረት ሀብቶች ናቸው!**

አድራሻ

**ዋና መስሪያ ቤት/Main office- አዲስ አበባ ካህንችሰ ወደ ዑራኤል በሚወስደው መንገድ
ስልክ/Tel- 011 552 8000 (ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት/ Director General Office)
011 552 7202 (ኮሙኒኬሽን አገልግሎት/ Communication Affairs Directorate)**

ፖ.ሳ.ቁ/P.O.box- 25322/1000 | ፋክስ/Fax- 0115529299 | ኢ.ሜይል/Email- info@eipa.gov.et

ethiopianipauthority



ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
Bahirdar Branch office
ስልክ/Tel- 058 226 6232
ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1764

ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
Hawasa Branch office
ስልክ/Tel- 046 212 3510
ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1307

ጅማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
Jimma Branch office
ስልክ/Tel- 047 211 2198
ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 780

